

# የሸጂ

## ወጪ

# ገጽ ምድርን የሚለውበት ወጪ

### ከጥሃዎች የሚጠበቅ አጠቃላይ ወጪዎች

ተማሪዎች የዘመኑ ምዕራፍ ይዘዋል ተምራችሁ ከጠናቀቻችሁ በታላለ፡-

- የመረጃና ገጽ የሚለውበት ስይሰጣትና የሚያስከትሉትን ተግናቶች ተገልጻለችሁ::
- በክርታ ላይ ማቀትና ስፋትን ተለከላችሁ::

## 2.1 የመረጃ ወጪዎች ስይሰጣትና በስው ልጅ እናናር ላይ የሚያስከትሉት ለውጥ

ከጊዜ ሁኔታ የሚጠበቅ አጥጋቢ የመሆና በቋት::

ተማሪዎች ይህንን ጊዜ ሁኔታ ከተማሪችሁ በታላለ፡-

- የመረጃ ገጽና የሚለውበት ወጪዎች ስይሰጣትና ተገልጻለችሁ::
- ስርዓትና ደሳሳይ በመረጃ ገጽ ላይ የሚያደርጉትን ተግናቶች ተለያለችሁ::

### ቀልና ቅስት

- ስርዓት
- ከሚችነት
- ደሳሳይ

### ❖ የመረጃ ወሰን ገጽና የሚለውበት ወጪዎች ሁኔታ

- የመረጃ ወሰን ገጽና የሚለውበት ወጪዎች ሁኔታ አርባዎች::
- በግጥነት ይረዳሩ:: ስርዓትና ከሚችነት ማካከል ያስተካክና ማረጋገጫ::

ሻርዓትና ከሚችነት የመረጃና ገጽ የሚያስተካክሉ ወይም የሚለውበት ወጪዎች ሁኔታ ፍጥጥነት (Denudation) እና የድንጋጌ ቁርቁራዊ (weathering) የመረጃና ገጽ ከመለወጥ አንድር ጉልህ ተግናቶች::

ወ-ሸ-ሪ-ቃ ሂ-ይ-ለ-ች ማ-ስ-ት ዓ-ይ-ነ-ት ሂ-ደ-ቶ-ችን ይ-ከ-ና-ው-ና-ለ-::

## ገጥሚው (Denudation)

ይህ እንቅስቻለ የመራትን ወላል ገዢ የማድረግ ወይም የማስተካከለ እንቅስቻለ ነው፡፡ የግጥምበት እንቅስቻለ  
ፍርድ-ኔና ሰርሻ-ን ያጠቃላለል፡፡ ፍርድ-ና አለቶችን ቅስ በቀሳ የመሰባበርና ወደ ትናንሽ አካላት የመቀሪ  
ሂዳት ነው፡፡ ፍርድ-ና በሁሉት ይከናወል፡፡

## 1. የእሳታች መሰባዊ (Physical weathering)

የኢትዮ-መስራት አንቀጽ ፪ የሚከተሉ ቅርቡ ይገልል:: የኢትዮ-መስራት ማለት ተፈጥሮች አለቸውን  
ወደ ድቃቃ አነስተኛ የመቀየር አንቀሳቻቸው ነው:: አለቸው ለመቀኑ ለቀንቸው ለጠቅላላ መሰነድዎችና መስራው  
ይፈምጋለ:: የዘመና ሥርዓት በኢትዮ-ስንጥቅ መልቀው በመግባት ስንጥቅዎን የበለጠ ያስረኞቸዋል:: ቅሁቻ የአያር  
ንብረት ባለቤት አካባቢ በስንጥቅዎች መከተል ውጤ ይገባል:: ውጤው በቀንቸው ምክንያት ወደ በረዳነት ለለማቅያር  
እለቸውን በማሳዣ፣ በመሰነድዎች፣ በመሰራት ውጤ ይፈሙ::

## 2. ከሚካሳዊ ፍርድ (Chemical weathering)

ከሚከለው ፍርድና የእለጥችን ይዘት የሚለው በርካታ እንቅስቻለውን ይከተታል፡፡ እነዚህ እንቅስቻለውን ነላው የማታየት መቀነና እርጥብ በእለበት ለፍርድ ነው፡፡ ቅጂዎባና ደረሰ የእያር ጉበሩት በማራራራቸዋው አካባቢዎች እንቅስቻለውኩ በግም አገልግሎት ያቸው፡፡ ከእንቅስቻለውኩ በግም የተለመደው ወከለድ (Oxidation) ነው፡፡ የመጀበና የበሩት ቢሮት የውክስና ወጪት ነው፡፡ ወክስና ማለት የእክስፋናና የማስፈጸናት መዋናና ማለት ነው፡፡ በላይ በተሳኔ በኋና ወሰኑ የሚገኘ ያካማ አስፈላች እና ዓራ ድንጋጌ ያለትን አለጥች ያማማል፡፡ ይህ እንቅስቻለው ወይም ሆኖ ከስተዳደር (Carbonation) ይባላል፡፡



ወሬ ከዘጋጀነትና አገልግሎት የሚከተሉ ተስፋዎች → ከዘጋጀነት አስፈላጊ → የኩርድ ድንጋጌ በሚጠቃለ  
በመስቀል ውስጥ ይፈጸማል:: ለምሳሌ የሰው ውስጥ የሚከተሉ ተስፋዎች የሚያጠቃለ  
ወጪ እማካይነት የተፈጸሚ ውስጥ::

የዘናዎን ወሮ መደረት ወሰጥ እያስረጋገጥ የሚፈልጉ ተረቻው የመደረት ወሰጥ ወጪዎችም ካመደረት ለሆር የሚገኘውን የኖራል  
ድንጋይ በማማሚነት በყድት የመደረት ወሰጥ መተለለፈ የወቻቸና ወቅምቸን ይፈጥረለ:: ወቅምቸም በተረቻው  
ከርክርና (Stalactite):: ጉዳት ካልከተ (Stalagmite):: ቃምጻች (Pillars) የመሰሳለትን እከላት ይፈጥረለ::  
(ምስል 2.1 ነ ተመልከቱ)::

- **ስርጋር** (Stalactite):- የሚሰለት ካወሳኑዋቸው ጥሩ ለይ ቁልቁል የሚንጠረዣል የኖራ ድንጋጌ አካላት ፍቃድ::
  - **ገልት ካልሱት** (Stalagmites):- የሚሰለት ካወሳኑዋቸው ወላል በመሆናው ቅስ በቀበ ወደለይ እየተቀለሉ ሂደዱ በመጨረሻም የኖራ ድንጋጌ ዓምና የሚፈጥሩ አካላት ፍቃድ::
  - **ዓምዳቶች** (Pillars):- እነዚህ ደንጋጌ ወሰኑዋቸው ወሰኑ ስርጋር እና ገልት ካልሱት ለገኘኝ የሚፈጥረው የኖራ ድንጋጌ ምስክር ፍቃድ::

## 2. ክርክሩ (Erosion)

- ክርክሩ መንደኛ ነው?
- የኝርክሩ ብቻ አይዘም::
- በተመሆነ ቤታዊ ወይም በመኖራቸው አካባቢዎች
- በቅርቡ ገዢ ስለዎችሁ የተስፈርቶ መሬት ሁኔታ ግልጽ::
- ስለ ክርክሩ መከተላቸው አሳተምሮት ስጋድ:
- የተስፈርቶ አፈጻጸም ወደት እንደማሣቸ ግልጽ::

የተሰጣበ኏ አለቶች ከአንድ በታ ወደ ሲሉ በታ በፍሰት ገድ (running Water):: በበረዳ:: በንፃብና በውጥሞስና ጥገና ተመርጓዥ ወይም ተጥበው የሚመስክሱት ሂደት ምርመራ ይሞላል:: ወጪ በመሬት ወላል ገዢ የነርፍ መውረጃ በጥቃን ይፈጥራል:: በጥቃን የልቀትና ስራት እያንተ ለሂሳብ ከተራ ነርፍ መውረጃነት አልፈው ተሳለቸ ወጪዎች ይሞላል::

በንፃብና ቤታዊ እያተወስደ በለላ በታ የሚከመቻ የደቃቃ አሽዋ ከምትት (Loess) ለለኩው የሻርሻ ወጪዎት ነው:: በንፃብና ቤታዊ እያተገኘ የተወስደው አሽዋ በተ ለቀት ተካሄ በለላ በታ አዲስ አደር ወይም አዲስ የእሽዋ ከምትት


ይፈጥራል:: ለምሳሌ በቅርቡ ከሰሳራ በረሃ በንፃብና ጥገናዎተውስደ አሽዋ የእትለንቴክ ወቅቶስናን አቅርቦ በደብዳቤ አማራካ አማካን ተኩስስ ወሰኑ አዲስ ለም አደር መናጋጌና በምርግምር ተደርጋበታል:: በተጨማሪ በየገዢመቱ ከነበረ በረሃ (Mongolia) በንፃብና ቤታዊ ገዢት ወደ መሠረት እቅዴዊ የሚመስክሱት አካባቢዎች ለደረሰ ለእርሻ ለሚኖሩ መኖማ ተኩስስ ይፈጥራል:: ከዚህ ስ.ሆ ዓመታት በፈት ከተራ ለዚ በዝግታ የሚገኘውት ግኝር በረሃ (Glaciers) በኩናድ:: በምጀራብ አውጭታ እና በፍቅር መፈቱን ስያርከና ገዢመድናን (Land Scape) ለለወጥ ቅጽቷል:: በዚህ የተለሱ በአካባቢው ስለ አደር የሃዘን ገዢመድና ተፈጥሮች:: የአካባቢውን ለርሃት-መትርብ (Drainage System) አዘጋጅቷል::

በባክር መረጃዎች አካባቢዎች ደግሞ ቅጽቷ ብቻ ጥገናና:: ማቅረብ ጥገና የመሰሳለት አካይና ገዢመድናቸን ከመፈጻሚው-ም በለይ የሰውን ልጅ የእናደር ለርሃት-የተለያየ የደረሰዎች::


- የሻርሻ መንገት ለመፈጸም ከዚህ በታቸው የቀረበትን መሰለም በደንብ ማጠን ያስፈልጋል::






ምሬል 2.1 ማርጋገጫ እና ገዢ ክልት




ምሬል 2.2 ማርጋገጫ (Gully Erosion)



ምሬል 2.3 ወጥነት የለው የወራ አካባቢ ማርጋገጫ (Sheet Erosion)



ጥዢሮ 2.4 የንቅሳዊ ስርዓት




ጥዢሮ 2.5 የቦርድ ክምች ስርዓት

### 3. ክምች (Deposition)

- ክምች ተማኅና ነው?
- በእርሻና በካምች ማነስከል ይስው ማረጋገጫ ተማኅና ነው?


ከምትት የፍርድሮና የሰርዓት የመጨረሻ ውስጥ ነው:: የተሰበበት አለቶች፣ አሽዋና አ&C በዚህ፣ በንብሳ፣ በበረዳ፣ በወቅቶና ጥገና እና በበብት ቤይል ካኩረድ በታ ወደፊላ በታ ተግባራው በካኩረድ በታ ለይ በተለያየ መንገዶች ይከማቻሉ:: ለምሳሌ የሰበት ቤይል ቅጽበታዊ የሆነ ባዘረታ-ንድት (Mass Movement) ይሰከተላል:: በዚህ ገዢ የመሬት መንሰራት (Land Slide) እና የሙቃ ነርፍ (Mud flow) ይፈጸማል:: ይረዳችና ወንበቶ አቀተኛ በታ ለይ ለዲርሻ የተሰከመ-ትን አሽዋና ለም አ&C ይከማቻሉ:: (ምሳሌ 2.6 ተመልከቱ) የደረሰችና የወንበቶ የወሬ በሆነ መጠን፣ የፍሰት ፍጥነት ለቀንስ የተሰከመ-ትን ባቃቄ ለም ስሜ ማንኛህ ለለማይችሉ በየትናውም ለማሩ ይከማቻችል:: አዲስ የተከማቻው አ&C በወንበቶ መውራቅ በይ፣ ማቅማ የባሻር እርምጃዎች፣ በከረበችና ተራሱዎች ግርና አካባቢ ለተቶ ያለል (Alluvial Plains) ይፈጸማል:: ተሳላቁ ወንበቶ ለምሳሌ እኩረድ ዓይነ፣ ማስረጃ እና አማካን የመሰሳለት ባለቤት በታ ይግሞ ሲሆ ያለል(Delta) ይፈጸማል:: እንዲሁም ባሻር ወሰጥ ማቅማ ተገኘው ይከማቻሉ::



ምሳሌ 2.6 ለረዳችና አምትት የመሬትን ቅጽ ይለውም::


### ❖ የሰርዓት መጠናች

ከየበት ክፍል አስፈ እኩረድ በሙቀት የሚሸጠው ለእርሻ ለሆነ ተስማማት ነው:: በየበት ለይ እኩረድ ማንኛው ማቅማ መተረት ያለው አ&C ለማግኘት ከአኩረድ መቀት እኩረት መቀት ዓመታት ይመስቀል:: ለእርሻ ለሆነ ተስማማት የሚሸጠው ለማግኘትና የእርሻ ጥልቀት በሚፈልግው ይረዳ ለመደረሰ ከ30 እስከ 120 ዓመታት ይፈጸማል:: ይህን እኩረድ ከበት ዓመታት ይምር ለከማቻ የቆየውን ይህን እኩረድ በጣም ተቀባዩ የሆነውን ሁበት የለው ለይ ያለካግባብ ይቀኑዋል:: ለርሻ የከፋና ልማት የሚሸጠው በተለይ ብኞት ወቅትን ተብቆ የሚይመጣና አስተማማኝ ሲይሆን ለቀር ነው:: የእኛዋቱ ለፋት መመንጠር፣ ለማዳዋ አስተራረሰ፣ የእርሻን ያለመኖር የገኘበት ወሬ የሚሰቀረት (ከመኖበበ የሚሸጠውን) አቅም ይቀኑባል:: ወደ መሬት የሚሰጠው የወሬ መጠን በእዱት እኩረቷን ያደርጋል:: ለለዚህም አ&C ለንብሳ ለርሻ ይጠበጣል::



ጥምል 2.7 የክልር ሂርሻዎች መጠቃቂ

ዘርፍና ገዢ-በዳካትን ያስከተላል፡ ገዢ-በዳካት ድግሞ በረሃማት መለት ነው፡፡ በረሃማት ነላቶ የሚታየው ካል በረሃማት ማስተካከል የዘርፍ መጠናቸው አስተማማማች ባልሆነ አካባቢዎች ነው፡፡



ጥምል 2.8 የግብር-በዳካት እና የግብር-ሰንዱ አካባቢዎች



የመስረት 2.9 የደንብ ትምህር የበረሃመንት መስፈርቶች ያለከተላል::

ወሰን ተናት

በ20ኛው መቶ ክፍለ ካሸን መቻመራም እርባ በሙቶ የሚሆነው የእትዮጵያ አካባቢ የቆዳ ስራት  
በደንቅ የተስፈልጉ ነበር፡፡ እሁን ግን ደን የለበለው የእትዮጵያ የቆዳ ስራት ከሆነት በሙቶ  
አይበላጥም፡፡ የሰላም ተናስተዋ እንዲሆም የተራሱ ተወካቶች ስራፊና ለም የእርባ በታወች  
ነበሩ፡፡ ተራሱ በሙሉ በደን የተስፈልጉ ነበሩ፡፡ በዚ ፕሮጀክትና ወጪዎች ለመስተዋ የሚያገለግል  
ከፍተኛ የወጪ ክምትት ለረሱ ተስተዋ፡፡

የሂር ማዳዣች ፊመተን መለ በቁ የወጪ መጠን ነበራቸው:: የአዘገብ ቁጥር በከፍተኛ ፍጥነት እያደን በመምጣቱ የደምናች ለእርስ በታ፣ ለመኖረም በት ጉባኤታና ለምግብ ማሰሳያ ያለማኑም ከልካይ ተመለጻና:: እብዛዣው አካባቢ የደን ስራን በማጣት አዲሱ የሚናኝበበት እርቃናን የቀረበ ማዳ ሆኖ:: ከተራራዣች ያለማቋረጥ ይፈለ የነበሩት ምንጻቸ ቅስ በቀበ እያቀነስ ደረሰ:: የዘናዣ መጠኑ ከመቀነስ ለለ የከራምቱ መግቢያ እየዘገቡ መመጣው ደንዋ እየፈጻለ በመምጣቱ ድርቃና ለታብ በየጊዜው በተደረገመሬ የሚመጣ ክስተት ሆኖ:: በዘሱ የተነሣ የእክበበው ለወች ከእክበበያቸውና ከቀየያቸው ተፈናቀሉ:: መሥራትና ማምረጥ የሚችሉ እጅቶ ለምግብ እርዳታ ተዘረጋ:: ይህ ሁሉ ችግር የተፈጻሚው የደን ስራን በውጭመበት አካባቢ አፈሩ በከፍተኛ ሁኔታ ለእርስ ለመጠለበት ንው:: ለለዘሱ የእክበበያቸናን ደንገኘት ለመጠበቅ የደን ስራን መከላከል ነይታ መትከል፣ የግዢሽ ሚር ለማግኘት የመስና ወጪ መጠቀም:: ደንናና ደንዋ ደንና ማካሂድ በግም መቋሙ ንው::

## ❖ የክሮች መጠና

- የክሮች መጠና ማንኛነት ነው?

ሽርሻዎች በሰው ለቻቻ ሲደወት ወይም የእናደርሱ ለመተካት ለይመት የሚያስከትልቸውን ውጤቶች ተመልከተናል፡፡ በመቀበል ክጥቶች በሰው ለቻቻ ሲደወት ወይም እናደርሱ ለይመት የሚያስከትልውን ተግኝነ እንመለከታቸዋል፡፡ ስሜን ጉባኤን በመሳሰሉ ሁንጻች የወንበስ ሊከፍተኛ በታወች ተራሱ የሚመለወው ለም እናር በወንበት ዘርቶ እያተካማች በዘመኑ ያለውን ማድረግ በኋላ ሊከፍተኛ ወቅት አካባቢ እናደርጋል፡፡ በአንዳንድ የደብብ ማሥራቅ እኩያ ሁንጻት ድግሞ በታወች ወጪ ማስፈጸም (Monsoon rain) የተለማ የሚመጣውን የገኘበት ውጤቱ በተራሱ ወቅት አካባቢዎች የሚገኘ ሆኖች ለኢትዮጵያ እንዲሁም ለመቻቻው የነበሩን ፍጥነት ማዘምነት ለለማይችሉ ውጤው ቁልቁል እያተማዘገበ በመፈረድ የመራት መንሰራት (Land Slide) ያስከትል፡፡ በዘመኑ በመንዳደሪቶ፣ በለወችና በእንስሳት፡፡ በእናር ማሳወችና በመንገዶች ለይመት እናር ይከላቸል፡፡ ወዝቶች በደረሰ ከመሞላታቸውም በለይ ተደርጋሚነት አስከራ የነበሩ መጥለቅለቅ እናር ይከላቸል፡፡

**ስምናት፡-** በባንባሳዎች ከሚሸላም ተራሱዎች የሚከናወል ወዝቶች ከደን አሉ አካባቢዎች ከሃይል ወደ ገዢ መጠኑ እያጠሙ የሚሸል ይለል ይዘው በመምጣት በወንበቱ ተቻቻው ከኋላ (lower Course) ለይ የከማችል፡፡ በዘመኑ ማከናወል የወንበቱ የደረሰ ክጥቶች እያጠሙ ለሂድ የወንበቱ መፈረድ በየቶ መሳሪ በመሳሪ ለለማዘገበ የገኘበት መጥለቅለቅ እናርን ያስከትል፡፡

### የክለና ጥያቄዎች 2.1

#### ሀ. በለወች ለይ የተመሠረቱ ጥያቄዎች

- የመራት ወሰል ገዢ ለወቹ ቤይል ስንል ማንኛነት ነው?
- የሚከተሉትን ቅሬት ተርጉም ስጠ፡፡ ጉጥጋጭ፣ ቁርዳሪ፣ ስርዓር፣ ጉልት ካልሰት፡፡ ማስፈጸም(ጥምድች)
- የፋርዳሪ ዓይነቶችን አረጋግጣል፡፡
- ወከለምና ከሰላ ያለው ቅናትነት ማንኛነት ነው?
- የሽርሻዎችና የክሮችና ማንነት እንዲሁም ውጤቶችን አስፈላጊ፡፡

#### ለ. የወንበት ለሆነ

- በአካባቢዎች የሚታየውን የሽርሻዎች ቅዱ አስፈላጊ፡፡
- የሽርሻዎች ቅዱን ለመኖታት መውሰድ ያለባቸውን እርምጃዎች አረጋግጣል፡፡

#### ሐ. የሚሸሩ ተግባራት

- በአካባቢዎች ከሽርሻዎች ወር በተያያዘ የተመለከታቸቸውን ሁኔታዎች መዘግበ፡፡
- የመዘገበዎችና ለከፍል ዓይነቶች በማቅረብ ተወያዙ፡፡

## 2.2 የመራት ገጽ ለዋጥ ወሰንም ቤድል ተደርግ በስዕት ለቁጥር አኋና ለመሆኑ ስለተለቀባዩ

### ከንሰት ሰነድ የሚጠቃቸው አጥቢ. የመራት ብቻ

ተማሪዎች ይህንን ገጽ ሰነድ ከተማሪዎች በቻ::

- የመራት ገጽ የሚለው ማረጋገጫ ወሰንም ቤድል ተደርግ በስዕት ለቁጥር አኋና ለመሆኑ ስለተለቀባዩ::
- የመራት ገጽ የሚለው ማረጋገጫ ወሰንም ቤድል በመራት ገጽ ለይ የሚያሳይሩትን ተሽክቃ ቤድል ተደርግ በስዕት ለቁጥር አኋና ለመሆኑ ስለተለቀባዩ::

### ቁልፏ ቅዱት

- ቅዱበት
- አንድት
- ገምራ ስብሰብ
- ገምራ ትራ

- መቀማጥ ትራ
- የመራት መንቀጥቀት
- ነቅ-ገምራ
- ገምራዊነት

### ❖ የመራት ገጽ ለዋጥ ወሰንም ቤድል


- የመራት ገጽ ለዋጥ ወሰንም ቤድል ምንድን ያለው?

የመራት ገጽ ለዋጥ ወሰንም ቤድል እንዲኖር ዘዴ ወሰን - መራት ለመሆኑ ለቁጥር (Endogenic forces) ተብሎው ይጠናሉ:: የወሰንም ቤድል የተለበት መከተል ወሰንም የመራት አካል ነው:: ወሰንም ቤድል በቅርቡት መራት ለይ የተለያየ መለከከ ምድርቶን ይጠናሉ:: የመራት ገጽ ለዋጥ ወሰንም ቤድል ቀልበት:: በንዳት:: የመራት መንቀጥቀት ወይም ሰዕላ ምድር እና ገምራዊነት በመባል ይታወቂሉ:: የቅርቡት መራት ገጽ (outer crust) ከተለያየ አለቶች የተገኘ ነው:: የአለቶች ንብረቱ የሚፈጥሩ ማኅ በቅርቡት መራት ለይ እንቅስቃሴ እንዲጠና ይኖርባል:: ይህ እንቅስቃሴ አለቶች በተለያየ አቅጣጫ እንዲንቀሳቀስ በማድረግ በመራት ገጽ ለይ የተለያየ የመለከከ ምድር ዓይነት እንዲታይ ይኖርባል::


### ሀ. ቅዱበት (Folding)

ከመራት ወሰን የሚመነጨው ቤድል በውጭናው ቁርቡት - መራት ለይ የሚገኘትን አለቶች እንዲቀለበትና እንዲሆነኑ ለደረጃች በመራት ገጽ ለይ የተቀበበለና የተዘጋጀ የተለያየ የመራት ቁርጓች ይፈጻል::

ቤቅርቡት - መራት የወሰንም ቤድል ሁሉት ስፍሬቶች (Plates) በተቋራኔ አቅጣጫ እንዲ ወደለለው እንቀሳቀስ ይጠናሉ:: ማሞታችው ይግሞ በመራት ገጽ ለይ መቀበለበት ይስከትላል:: ቀልበት በመራት ገጽ ለይ ተፈጻች እንዲጠና ይኖርባል:: ለምሳሌ በስሜን ምድራዊ አፍጻብ- አት-ሳብ:: በፊቦ-ብ ምድራዊ አፍጻብ ይግሞ ከተ ፍንደ የተራሬ ለንስሳት:: በአውራጅ- የአልተስ የተራሬ ለንስሳት:: በስሜን አማራብ-የርሱ. ተራሬ:: በእስያ የሂሳብ: በፊቦ-ብ አማራብ የእንደሰ ተራሬ የተራሬ በቅልበት ነው:: (ምሳሌ 2.10ን እና ምሳሌ 2.11ን ተመለከተ)::



ጥምል 2.10 ማቀልበኝ ማዘዕብ



ጥምል 2.11 የቁልበኝ ጊዜያቶች

### ሀ. በንፈት (Faulting)


- ሁንፈት ማንድነው?
- የሁንፈት ማከናወቃች ማንድነ ነው?
- በሁንፈት ማከናወቃት የተፈጻሚ ተቋት የመሬት ገዢነት ተቀኑ::

ሁንፈት የሚከሰተው የመሬት ጉዳዮች እንቅስቃሴ በሚፈተው ግራት የተለዋ አለቶች ከተለያየ አቅጣጫ ወደ እንዲ አቅጣጫ ሲገኘ:: እንዲ በሌሎች ላይ ሲጠን ወይም እንዲ ከሌሎች ለማር ገዢ ሲገኘ ነው:: እንዲንደ ገዢ አለቶች በሌላ አለቶች ላይ ወደፊት ይጠናሱታል::

ሁንፈት ለምቅሮ ተራሱት(Block mountain): ለስምጥ ስለቆና ለአምባ ምድር መሬመር የሚከናወት ነው:: ማቅማጥ ተራሱት የሚፈጻሚ በአጠቃላይ በሆነት ተይዞ ስንጥቶች መከከል ይለው መሬት ወደ ላይ ተገናቶ በሚመጣበት ገዢ ነው::

የኢትዮጵያ አቀማመጥ እና የሻይሎች አማካይ ቡድል ወደ ለይ እንዳለሁ የተገዢዎች የቅርቡት መሬት አካል ምቅማጥ ተራሱት (Block Mountains) ተብሎ ለጠራ ወደ ታች በመሰማዎች ገዢ የሚለው የቅርቡት - መሬት አካል ድግሞ ለምጥ ሪለቆ (Rift valley) ይሸጥሶል:: ከስምጥ ሪለቆው ግራና ቅጽ የሚገኘ ያልሰማበት የመሬት ክፍሎች ድግሞ አያሳ ምድር ይሸጥሶል:: ታላቁ የምሥራቅ አፍሪካ ለምጥ ሪለቆና የኢትዮጵያ አያሳ ምድር የተፈጻሚነት በዘመኑ መንገድ ነው::

የምሥራቅ አፍሪካ ለምጥ ሪለቆ የዓለም ችልፍ ለምጥ ሪለቆ አካል ነው:: ይህ ሪለቆ ሂዕስቱ ከስርያ እስከ ጥሩምበት ይደርሳል:: የኢትዮጵያ ለምጥ ሪለቆ የምስራቅ አፍሪካ ለምጥ ሪለቆ አካል ለሆነ በዚሁ በወሰን ተቋ እና ተግባራዊ:: በርካታ ካይቆቻ:: ፍልወጣዎች:: ፍልቅልቆች(Fumaroles) እና ፍል ጉነቶች (geysers) ወዘዣ:: ይገኛል::




ቍሮል 2.12 ችልፍ የምሥራቅ አፍሪካ ለምጥ ሪለቆ


### ክ. ገዢ&ወንት (Volcanism)

ገዢ&ወንት የጠጣሪነት:: የፈሳሽነት ወይም የፖለቲካ (የኢትዮጵያ) ባሕርና ያለችው የሚከከለ መሬት አለቶች ወደ ችልፍ - መሬት እንዳገቡ የሚገደብበትን ወይም በቀጥታ ወደ መሬት ወሰል ተገናኗዎ የሚመጣበትን ሂደት በመለያ የመለከታል:: የንግድ እናና በሚከከለ መሬት አለቶች ከፍተኛ መቀት ያለችው በሆኔም ችልፍ - መሬት በሚያሳይርባችው ከፍተኛ ግሃት የሚከናወት በከሳሽ ተጣሪነት መልካ ይገኘል:: ይህን እናና በቅልብና

በዕለታዊ መሠረት ሂደት ወይም በመሠረት ስራ ነጥቶ (Plates) ይጠበና አካባቢ የመሠረት የአገልግሎም እንቅስቃሴ (Horizontal earth movement) ለተርጓሜ በማሻከላ መሠረት ላይ የተጠኑው የግራት መጠን ይቀናሉና በከሳል መጠኑት መልክ የነበሩት የማሻከላ መሠረት አለቶች መ-ለ- በሙ-ለ- በመቅለጥ ወደ ቁርሬት - መሠረት ደካማ አካባቢዎች ወይም በቀጥታ ወደ መሠረት ወላል ይመጣል:: መሠረት ወላል ለይም ከደረሰ በጀት በመቀዝቀዣ እንዳገኘ ወደ መጠር አለት-ነት ይቀናሉ:: የቀሰጠው አለት መሠረት ወ-ለ- ለሚን ገዢ ገዢ (Magma) ልማል መሠረት ወላል ላይ የደረሰው ድግሞ ገዢ - ቴፍ (Lava) ይባላል::



ቻሁል 2.13 የመሠረታዊ የመሠረታዊ ገዢ-ቁጥር ባለቤት



## ወሰን ተናት

### አዲት ገዢ

የሰነድ ገዢ ፍንዳታ በአይደውትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ወ-ድመት ይሰከተላል:: በዓለማችን በተለያየ ኮሙናት አሳይኝና አስቃቄ ገ-ዳት ያደረሰ ፍንዳታዎች ተከለተዋል:: ለምሳሌ በ2ኛው ክፍለ ኮሙና እ.ኤ.አ በ179 የፈነድው የፖ.ለ-.ሽ.የሁ አዲት ገዢ በግብረሱን የጥምሮ ከተማንና በርካታ ነጥረወችን አመዳ ወ-ለ- ቀበሻል:: እንዲሁም እ.ኤ.አ በ1875 ዓ.ም አጠንጧ ከሸከኑ የተከለተው የሰነድ ገዢ ፍንዳታ አስከኩል ይረሰ በስው ለሆነ ተረና ተረና አይታውቃም::

እ.ኤ.አ በ1894 በማርጫ-ን ደረሰት (ምዕራብ እንዲሸስ) በሚገኘው የቴለ ተራሱ ላይ የተከለተው የሰነድ - ገዢ ፍንዳታዎች የቅርሬ ጥር ከተማን በሚጠበቅበት የጋዘና የሰነድ ደመና ኮሙናት በላይ ለ25,000 ለማች አይመት መጥፋት ምክንያት እርሱ::

እ.ኤ.አ በ1935 በመከከለኛው ማከለከ በታረሰ የሰነድ ማሳወች መከከል የጥርክ-ቲን አዲት - ገዢ - የፈነድው በድንጋት ያለበት ቅድመ - ማስጠናቀቁ ነበር:: ይህ የሰነድ ገዢ ፍንዳታዎች ያለማቃረጥ ለአራት ዓመታት ከልቻል:: በዚህ ቅድመ 2000 ማጠ ሰነመት ያለውን ተራሱ በመኖር አካባቢዎን መ-ለ- በሙ-ለ- አመዳ ወ-ለ- ቀበሻል::

## ወሰን ተናት

### እርታለ

እርታለ በአፍሪካ ብሔራዊ ከልላዊ መንግሥት ገዢ እሳት ገዢ የሚገኘበት አካባቢ ነው:: እርታለ የሚሰው ቅል በአፍሪካ ቅንቃ “የሚመሰው ተራራ” ማለት ነው:: እርታለ በአፍሪካ በረሃ አስደናቀና ማረከብ መብት ያለውና ከነበሩምና ሁሉና በቀበሌ የሚይረዳ ተዘጋጀ የሚፈጥር ተፈጥረዋ የነበሩምና መሰበሰብ ነው:: በእርታለ ገብናት ለማድረግ የሚመከራው ገዢ ማለዳ ነው:: ምክንያቱም ከረፈደ በታሳ የአካባቢው መቀት በጣም ለለማጭምር ከፍታው እየጨመረ የሚሂደውን አቀበት መመጣት አስተኛው ነው:: ምንም እንዲ በቅርብ ከሚገኘው መንደር እስከ እርታለ ያለው ልቀት ሆኖት የከል የሚያስከድ በሚገኘው ሆኖቱ እየረፈደ ስራው መቀቱን መቋቋም በጣም ከባድ ነው:: በማለዳ ወደ እርታለ ተራራ እናት የሚፈረገው ገዛ ልቦ ይስቀላል፣ ስሜትን ያማልጠል፣ አስደናቀ እናታን ይፈጥራል:: በአካባቢው የሚታየት በርካታ ቅልዎች (Craters) ግዢና የእሳት ገዢ ምልከት ያሳያለ፣ ተደለኛ ሽታ ያለው ወሰን (fumes) ይተፋለ:: ወራው መርካ ስራ ገብና-ቀለማት ያለው ገዢ ተናና አመድ ለመጣ ይታታል:: በተለይ በምሽት ሆኖት በእርታለ ቅልዎት (Caldera) ባለ ቀይ ቅልዎ ገዢ ተናና ለተለቀለቸ ማየት ለየ ትንጋርት ይፈጥራል:: በተለይ ይገሞ እርታለ ገዢ እሳት-ገዢ መሆኑና በሁለም በታ የሚይገኘው መሆኑ ለተከበበ ለየ የደረጃ ለሚቻል ይፈጥራል::



ቻላ 2.14 እርታለ

### (iii) የሙራት መንቀጥቀት (Earthquake)

- የሙራት መንቀጥቀት መንድን ነው?
- የሙራት መንቀጥቀት ለያዘነት ለሰማችነው መጠት እስራራ::

የሙራት መንቀጥቀት የሚከሰተው ሁሉት ለፍሬምና (Plates) በተቋራኩ አቅማዕምና ለመንቀሳቀስ የሚጥ኏በት በታ ላይ ነው:: በፊሬምና ማቀት ምክንያት የሚከሰተው ለበቅ (Friction) እንቅስቃሴያቸውን

አንታዥ ጉራት (Pressure) ይ&ጥሬል:: በመጨረሻም በደንገኝ የመሬት የአግዳቸው እንቅስቀቻ (Horizontal earth movement) የተነሱ ቅድም በለው የተ&ጠረው ጉራት ወደ ቁርሬት መሬት ወለል ስ.ወጥ መሬት ላይ የሚ&ርሬው ጽሁፃትና መኖርት የመሬት መንቀጥቀጥ ይባላል:: የግራት መሸመራያ ነጥበ የመሬት መንቀጥቀጥ መካና (Focus) ስ.ባል በቀጥታ ካናናት ላይ (የመሬት ወለል አካባቢ) የሚ&ገኘውና ካናና ጽሁፃት የሚ&ከሰትበት ነጥበ ደግሞ እንቅጥፍጠና (Epicenter) ይባላል:: የንገኝ ፍጤት ከመሬት መንቀጥቀጥ መካና ይሞር በህ&ሳም አቅማዊውች ይመረመል::

የመሬት መንቀጥቀጥ መጠናና ጥንካራ የሚ&ለው በፈከተር መስከታ ነው::

### ❖ ወሰጣዊ ቡድስት በሰው ሌጅ እናናር ማይ የሚ&የ&ቁድሩት ተያናና

የመሬት መንቀጥቀጥ ካለውች የተ&ጥር አዲርምች በበለበ የአ&ውት ተ&ትና የአ&ል ጉ&ት እንዲ&ሆም የንገኝ ወ&ሙት ያስከት&ል:: በዓለማችን በየ&መቱ በ&ንስ ሁ&ት ተ&ለቁ የመሬት መንቀጥቀጥ ይ&ከ&ቻል:: በተ&መ&ሰ&ሪም በ&. የሚ&ቆ&ር ገ&ትና የመንቀጥቀጥ መ&ን ዓ&ማ&ቻን ያ&ው&ጠል:: በ&ብ&ት&ው የመ&ሬት መንቀጥቀጥ ካ&ና&ና ወ&ሙት የሚ&የ&ር&ሬው እንቅጥፍጠና (Epicenter) በ&በ&ት አ&ባ&ቢ ነ&ው:: ካ&ና&ና የ&ሳ&በ&ት ጥ&ግ&ት ባ&ለ&በ&ና መ&ኖ&ሪያ በ&ቶ&ት ተ&ጠ&ዋ&ት&ው በ&ታ&ሬ&በ&ት አ&ባ&ቢ የመ&ሬት መንቀጥቀጥ ወ&ሙ&ት አ&ደ&ገ&ት ነ&ው::

### የ&ሳ&በ&ት ፍ&ን&ዳ&ት መ&ጠ&ቻ

የ&ሳ&በ&ት ገ&መ &ፍ&ን&ዳ&ት እ&ቻ&ቻ አ&ስ&ከ&ል መ&ጠ&ቻ&ቻን ያ&ስ&ከ&ት&ል:: የ&ሳ&በ&ት መ&ጠ&ቻ&ቻ ስ&ራ&ት የ&ተ&ለ&ያ&የ በ&መ&ን&ም በ&ዓ&ለ&ማ&ቻ&ቻ አ&ገ&ና&ናና መ&ጠ&ቻ&ቻ ሲ&ሳ &ቁ&ጥ&ጥ&ል:: ለ&ማ&ሳ&ለ እ&ሳ&ሳ በ&ግ&ን&ቦ&ት 18 ቀ&ን 1972 ዓ&ም. በ&ተ&ባ&በ&ት የ&ሳ&በ&ት ማ&ቻ&ቻ በ&ተ&ለ&ይ በ&ዋ&ጠ&ን&ን&ጥ&ን የ&ሳ&በ&ት&ሪ&ር ካ&ለ&ል ሲ&ን&ት ሂ&ለ&ን&ስ ተ&በ&ለ&ው በ&ማ&ጠ&ራ&ው&ጥ&ል:: ላ&ጠ&ራ&ው&ጥ&ል ላ&ጠ&ራ&ው&ጥ&ል::

### በ&እ&ነ&ሆ&ኔ የ&ሳ&በ&ት ፍ&ን&ዳ&ት መ&ዘ&ን&ጠ&ቻ

- በ&አ&ባ&ቢ&ው የ&ነ&በ&ረ የ&አ&ን&ድ ተ&ራ&ራ ካ&ና&ታ በ&390 መ&ት&ር ፍ&ን&ዳ&ል::
- በ&ተ&ራ&ራ&ው አ&ና&ት ላይ ስ&ራ&ቱ 3 ካ&ሉ& መ&ት&ር:: ተ&ል&ቁ& ደ&ግ&ሞ 0.5 ካ&ሉ& መ&ት&ር የ&ሚ&ሆ&ን የ&ሳ&በ&ት ወ&ደ&ያ&ት ተ&ፈ&ጥ&ራ&ል::
- ፍ&ን&ዳ&ት&ው ባ&ለ&ከ&ት&ለ&ው መ&ር&ሆ&ማ ሆ&ን 61 ለ&ወ&ጥ& ተ&ጥ&ጥ&ል::
- በ&ር&ከ&ታ& የ&መ&ጥ&ሪ& መ&ን&ዳ&ሪ& ል&ሬ&ር&ለ&ዋ&ል::
- በ&ፍ&ን&ዳ&ት&ው የ&ተ&ረ&ሙ&ው አ&መ&ድ የ&በ&ር&ከ&ታ ወ&ጠ&ቅ&ና ሲ&ይ&ቁ&ጥ& መ&ቁ&ት እ&ን&ዲ&ሙ&ም&ር ከ&ማ&ድ&ረ&ገ&ን&ም በ&ለ&ይ ያ&ለ&ል ተ&ቁ&ጥ& የ&ዋ&ጠ&ን& መ&ው&ጠ&ቻ&ቻ::
- የ&ተ&ለ&ያ&የ የ&አ&ሳ ነ&ር&ያ&ው&ት እ&ን&ዲ&ሙ&ና ሲ&ይ&ቁ&ጥ& በ&ይ&ለ&ል እ&ን&ዲ&ሞ&ለ& አ&ድ&ር&ጋ&ል::
- ፍ&ን&ዳ&ት&ው በ&አ&ስ&ከ&ት&ለ&ው የ&ነ&ር&ፍ& መ&ጥ&ለ&ቁ& በ&ር&ከ&ታ የ&በ&ር&ከ&ታ ሁ&ዲ&ቁ&ጥ&ና የ&አ&ስ&ከ&ት& መ&ን&ገ&ጻ& ል&ሬ&ር&ለ&ዋ&ል::
- በ&ፍ&ን&ዳ&ት&ው ተ&ራ&ራ 250 ሲ&ከ&ዋ&ር ካ&ሉ&ሙ&ት&ር በ&ማ&ሽ&ፍ&ና&ው& ደ&ን ወ&ሰ&ጥ የ&ነ&በ&ረ ሁ&ይ&ቁ& ከ&ሥ&ራ&ቻ&ቻ&ው& ተ&ነ&ቅ&ለ&ው በ&ነ&ር&ፍ& ተ&መ&ለ&ዋ&ል::
- የ&መ&ብ&ራ&ት&ና የ&ሰ&ሳ& እ&ገ&ል&ግ&ለ&ት& ተ&ቁ&ር&ዋ&ል::
- የ&ዶ&ር እ&ን&ሰ&ሳ& መ&ሰ&ሳ& እ&ል&ቀ&ዋ&ል::
- ፍ&ን&ዳ&ት&ው በ&ጠ&ረ&ሙ& አ&ዲ&ራ በ&ማ&ሳ ላይ ከ&ነ&በ&ረው ሲ&በ&ል 12 በ&መ&ቶ የ&ሁ&ል ከ&ጥ&ቅ&ም ወ&ጠ& ሆ&ና&ል::

## የክለና ትምህር 2.2

### **ሀ. በእውቀት እና የተመሠረቱ ጥያቄዎች፡-**

- በእንቅጥናዕስ እና በመራት መንቀጥቀጥ መነሻ መከከል ያለው ለይነት ውጤቶች ነው?
- የፈትኬር መሳሪያ ውጤቶች?
- በአፍሪካ የሚገኘ የቆልጠሽና የዘንድራት ውጤለዎችን ተቀብ::
- የገምራትና እና የገምራ ሁኔታ ለይነት ውጤቶች?

### **ለ. የበድና ሥር**

በሁሉት በድኋቸ ተከናወቻሁ የመጀመሪያው በድን የንግድ ስርዓቱን በተመለከተ ሁለተኛው በድን ደግሞ የቦረዳ ስርዓቱን አስመልክቶ መረጃዎችን አለባለሁ:: ከዚያም በበድና ተጠረሙት አማካኝነት የተገኘው መረጃ ለክፍል ይቅረብ:: በመጨረሻም በቀረበው መረጃ መሠረት ተጨማሪ ወይምት አድርጋ::

### **ሐ. የግል ሥር**

- በቅርቡ በአካባቢያቸው ሲለያቸውት ስርዓል ግልጽ:: በተቋል መጠን የስርዓለውን ውክንያቶች የተስረኞቸው አድር ወደፊት እንዲሂድ አበራሩ::
  - ስለ እርታሌ አዋጅ የመረጃ ዓላማ አድርጋ:: መረጃቸው የሚከተሉትን ጉዳዮች የሚያሳይ ይሁን::
    - እርታሌ የተፈጻሚበትን ኮሚሽን የአፈጻሚነት ሆኖታ
    - እርታሌ የሚሰጠው ውጤና ሁብትዎች ለይንሳዊ ተቀባዩ
- በመጨረሻም እያንዳንዶችሁ የሰነድዎችትን መረጃ ለክፍል ዓይነቶችሁ በማቅረብ የጋራው-ይይት አድርጋ::

### **መ. የሚሠኞ ትምህራት**

- እምበርት መረጃ:: ገምራ-ሀኔወጣን እና ገምራ-ትኩና የሚያሳይ ሥራል ሥራ::
- የአፍሪካ ክርታ መርቻቸው ቅልጠሽ ተራሱዎች የሚገኘበትውን በታች አመልካቸ::

## 2.3 ክክርታ እና ለቀትንና ስራትን መለከት

### **ከንሰት ሪፖርት የሚጠበቅ አጥጋቢ የመሆኑ በቋት**

#### **ተማሪዎች ይህንን ንብረት ሪፖርት ከተማሪቸው በቋሉ::**

- ክክርታ መሰራርት ውጤ ማለት እንዲሆነ ታስቦዎችሁ::
- ክክርታ መሰራርት የሚገለግባቸውን የተለያየ መንገዶች ታዘዝሮችሁ::
- ክክርታ መሰራርትን በመለዋዎች ታስቦዎችሁ::
- ክክርታ እና ለቀትንና ስራትን ታስቦዎችሁ::

## ፩. ቁልፍ ቅድስት

- ሥልጣዊ መሰራርት
- አተማዊ መሰራርት
- ወካይ መሰራርት

## ፪. የክርታ መሰራርት ማኑነት

- መሸራርት ማኑኖች?

የክርታ መሰራርት(Scale):- በክርታ ስቀትና በመራት ላይ ባለ ሁሉት በታወች መከከል ያለውን ስቀት የጥምናዎችን በት ወይም የጥምናዎችን በት በቋር ነው::

## ፫. የክርታ መሰራርት መግለጫ መንገዶች

መሰራርት በዋሳት በተለያዩ መንገዶች ይገለጠል:: እነርሱም::

## ፬. አተማዊ መሰራርት (Scale Statement)


ይህ መሰራርት በክርታና በመራት መከከል ያለውን ግንኝነት በቋላት አማካይነት ለመግለጫ ይጠቀማል:: ለምሳሌ:- "አንድ ሌንድ ማትር ለአንድ ካሉ ማትር" ማለት በክርታ ላይ አንድ ሌንድ ማትር በመራት ላይ አንድ ካሉ ማትር ስቀት ይወከላል ማለት ነው::

## ፭. ሥልጣዊ መሰራርት (Graphic Scale)

ይህ መሰራርት በተወቻ ቤት በክርታ ጥሩ ይገኘል:: ከክርታ ላይ ስቀት የሚጠበቅ ሥራን ያቀለጥ኏ል:: በዘመኑ መሰራርት አንድ ቅጥተኛ መሰመር ይሰጠው በአተማዊ መሰራርቱ መሠረት በአካልች (Units) ይከኔልላል:: በስተቀር ያለው የመስመሩ አካል በአነስተኛ ክፍልናቶች (fractions) ይከኔልላል:: በዘመኑ የተኞነ ከክርታው የተወስኑ ስቀትን ወደ መራት ስቀት መቀሪር ቁላል ይሆናል:: ለምሳሌ አተማዊ መሰራርቱ 1 ሌንድ ማትር ለ1 ካሉ ማትር በሆነ ካርታ ላይ 4 ሌንድ ማትር የሚወከለውን ስቀት በሥልጣዊ መሰራርት ለማሳያት የሚሰጠው መሰመር አሸት አካል በታ በአንድ ሌንድ ማትር ስቀት ይከኔልላል:: ይህም ማለት ካርታ ላይ የሚታየው አንድ ሌንድ ማትር በመራት ላይ አንድ ካሉ ማትር ስቀት ይወከላል ማለት ነው::

**ምሳሌ 1** ሌንድ ማትር ለ2 ካሉ ማትር የሚለውን አተማዊ መሰራርት በሥልጣዊ መሰራርት.

ማለያት በፈለግ የሚከተሉውን ይመለሳል ማለት ነው::



ምሳሌ 2.15 ሥልጣዊ መሰራርት

## ክ. ወካይ መሳሪያ (Representative Fraction/R.F. Scale)

ወካይ መስራርት ካርታ ላይ ያለውን ስቀትና መሬት ላይ ያለውን ስቀት በማመዘገብ ወደንግድ በማመጣጭ(ratio) በቁጥር የሚያሳቀምጥ መስራርት ነው:: ለምሳሌ በአቶችዋ መስራርቱ 1 ሰንት ማትር ሌላ ካለው ማትር (1 ሰንት ማትር ሲ 100,000 ሰንት ማትር) በሆነ በወካይ መስራርት በማመዘገብ ለተለያ  
 $1:100,000$  ይሆናል:: በክፍል፪.ይ (fraction) ደንቀም  $\frac{1}{100,000}$  ይሆናል ማለት ነው:: በዚህ መሠረት::- ከዚ ለፊት የተካሂው 1 ቅጥር የካርታ ላይ ስቀትን ሲያመለከት ቅጥሪው የተካሂው 100,000 ደንቀም የመሬት ላይ ስቀትን ያመለከታል::

**ምናስ፡-** ከላይ የተሰጠውን ስተታዊ መሰራርት ማለት-ም 1 ሲንድ ማት-ር ሲ 1 ካለው ማት-ር የሚለውን  
በወካይ መሰራርት ለማሳቀመጥ የሚከተለውን ቅድም ተከተል እንመልከት፡፡



## ❖ መሰራተኞችን መለያዎች

አንድን ዓይነት የመሰራርት መግለጫ ወደ ሌላ ዓይነት የመሰራርት መግለጫ መለወጥ ይችላል:: የሚከተለውን የአሁራር ደንብ ተከትሎ አንድን ዓይነት የመሰራርት መግለጫ ወደ ሌላ አይነት የመሰራርት መግለጫ መቀሪር ይችላል::

## 1. ከዕለድ መሰራት ወደ አተቻዊ መሰራት መለያ

ወካይ መሰራርትን ወደ አጥቃዊ መሰራርት ለመለወጥ በመጀመሪያ አከራየን ለ100,000 ሌንድ ማትር አከናለሁ  
በ 1 ካሳ ማትር ማማት ይሰራልታል::

**ምርክራ 1:** 1: 250,000

$$1 \text{ ბაზე } \text{მყრი} \Delta \frac{250,000 \text{ ბაზე } \text{მყრი}}{100,000 \text{ ბაზე } \text{მყრი}} \times 01 \text{ ჩ.პ. მყრი}$$

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺԵՄԱՆԻՉ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐհՐԵՎ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺԵՄԱՆԻՉ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐհՐԵՎ 1

## 2. ከአተታዊ መሰራርት ወደ ወነድ መሰራርት መሰወጥ

የተሰጠውን አጥቃዊ መስራርት ወደ ወከይ መስራርት ለመለዱ የሚያሳይ የሚያሳይ የሚያሳይ በ100,000 ሌንቱ ማቅረብ ያለ እኩል ማስቀመጥ ይሆናል::

$$\text{የወጪ 1: } \text{መስራት} = 1 \text{ ሰንት} \text{ ማትር} + 2 \text{ ካሎ} \text{ ማትር} \times 0.05 \times 2 \text{ ካሎ} \text{ ማትር} \text{ ወደ } 1 \text{ ሰንት} \text{ ማትር} \text{ ሲለውጥ} \\ = 2 \text{ ካሎ} \text{ ማትር} \times 100,000 \text{ ሰንት} \text{ ማትር} = 200,000 \text{ ሰንት} \text{ ማትር} \text{ ይሆናል}$$

= ይህም 1 ሲንት ማትር እና 200,000 ሲንት ማትር ይሆናል:: መስከም አካላቶችን እርስ  
በእርስ ስናጣሩ ወከይ መስራርታ::

**የምክር 2:** 2½ አንድ መሬት ሲ 2 ከአው መሬት


$$\begin{aligned}
 &= 2.5 \text{ հնէ մղեց} \wedge 2 \text{ հ.լո մղեց} = 2 \text{ հ.լո մղեց} \times 100,000 \text{ հնէ մղեց} \\
 &= 200,000 \text{ հնէ մղեց} \\
 &= 2.5 \text{ հնէ մղեց} \wedge 200,000 \text{ հնէ մղեց} \text{ հան սկզբ հ.մք Փայտ տակածություն} \\
 &= 1: 80,000 \text{ բարձրություն}:
 \end{aligned}$$

### **3. ከዕሰና መስፈርት ወደ ሥልጣዊ መስፈርት መለያ**

ምሳሌ፡- ወካይ መስፈርት 1:100,000

- ԺԵՂՈՎԱ ՄՈՒԽԱՐԴԻ -


$$= 1 \text{ ბაზე მყოფი } \times \frac{100,000 \text{ ბაზე მყოფი}}{100,000 \text{ ბაზე მყოფი}} \times 01 \text{ ჩატარებული მყოფი}$$



❖ ቴክኖሎጂ የሚገኘውን ስምምነት

የከርታ ማቅረብ የምንገድ ክርታ ሌሎ በማታዥ በሁለትና ከዚያ በሚሰለው ነጥበች መከከል ያለ ማቅረብ ሆኖ በመለከት የምንደርሰበትና በማለ ማትር ወይም በስጻቱ ማትር የምንገልዥው ማቅረብ ነው:: ከተሰው መሰራርት ጋር በማገኘዘው የከርታ ማቅረብን በምናስላቦት ወቀት ይህ ማቅረብ የአግድም ማቅረብ በመጠል ይችውቋል:: የማገለሰውም በማትር ወይም በክለ ማትር ይሆናል:: ስለሆነም የአግድም ማቅረብ የማታዥው ቁጥጥር መሰራር ወይም መመሪያዎች መስፈርት ሌሎች ይችላል::

❖ የቃጥታ ማስረጋገጫ መቃት አስተዳደር



ምክል 2.17 የቀጥታ መስመር ሽቦት አለበት

**የቀጥታ መስመር ሽቦትን ካርድ ላይ ለማሳሌት የመከተለውን ቅድሞ ተከተሉት መከተል አለበት::**

- ሀ) በከተማ "U" እና በከተማ "V" መካከል ያለውን ሽቦት በቀጥታ መስመር ማገኘነት::
- ለ) የተሰጠውን ሽቦት ልዩ ስምሰመራያ መለካት::
- ሐ) በልዩት የተገኘውን ሽቦት ካተሰጠው መሸራርት ጋር ማገኘበብ::
- መ) በስተመጨረሻ የቀጥታ መስመሩን ሽቦት በመሸራርቱ መሸራት ማስላት ተገቢ ነው:: ለምሳሌ ከለይ በተሰጠው ካርድ መሸራት:: በከተማ "U" እና ክተማ "V" መካከል ያለውን የቀጥታ መስመር ሽቦት ስኖስለ::
- የተሰጠው መሸራርት 1: 100,000
- በከተማ U እና በከተማ V መካከል በልዩት የተገኘ የአገዳመት ሽቦት 4 ስንት ማትር ነው::
- 1ከ.ሎ ማትር ማለት 100,000 ስንት ማትር በመሆኑ ካርድ ላይ የተሰጠው የአገዳመት ሽቦት መሸራት ላይ የጊዜ የህል ካ.ሎ ማትር እንዲሟሆን ለማወቅ::

$$1 \text{ ስንት } \text{ማትር} \wedge 100,000 \text{ ስንት } \text{ማትር}$$

$$4 \text{ ስንት } \text{ማትር} = ?$$

$$= \frac{4 \text{ ስንት } \text{ማትር} \times 100,000 \text{ ስንት } \text{ማትር}}{1 \text{ ስንት } \text{ማትር}} = 400,000 \text{ ስንት } \text{ማትር}$$

$$= \frac{400,000}{100,000} (\text{ወደ } 1\text{.km } \text{ማትር } \text{ለመለዱ})$$

$$= 4 \text{ km } \text{የአገዳቸው } \text{ሽቦ } 4 \text{ km } \text{ማትር } \text{ይሆናል::}$$

### ❖ የጠመዝማሪ መስመር ሽቦት አለበት

የጠመዝማሪ መስመር ሽቦት በሆለት ነጥበት መካከል በወንበኩ፣ በመንገድ፣ በበብር መስመር እና በጠረፍ ላይ ማማኝት ይችላል:: የጠመዝማሪ መስመር ሽቦትን ለመፈለግ የሚያስፈልግ መሆኑንም::


- ካርድ መለኪያ (A map Measure)
- ማስመራያ
- ዓይነዬርና ክምጥና
- ካርድ ወረቀት .....ናቸው::

#### የካርድ መለኪያ

**የካርድ መለኪያ (planimeter)** የጠመዝማሪ መስመር ሽቦትን ለመለከት የሚያገለግል መሆኑን  
ነው:: ነገር ገን የጊዜ ውጤው በጣም ወደ በመሆኑ በቀለሉ በሆለም ተምህርት በቶች አይገኝም::

ጠመዝማሪ መሰመር ስቀትን ለማስላት ስንጻል የሚከተሉትን ቅድም ተከተሉ መከተል አለበት::

- በመዝማሪውን መሰመር ወደ ትናንሽ ቅጥ ያለ መሰመርኝ መከናፈል::
- በወረቀት ወይም በማከናፈል (divider) በመታገኩ የተለከውን ቅጥ ያለ ትናንሽ መሰመር ስቀት በቅድም ተከተል ወረቀት ላይ ማሳተላለፍ::
- ወረቀት ላይ የተለለሩትን ትናንሽ ቅጥ ያለ መሰመርኝ ስቀት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በቅድም ተከተል በአንድነት መለከት:: ይህ ስቀት ካርታ ላይ በመዝማሪውን መሰመር ተከተሉ በሁለት በታች መከከል የሚታየውን ስቀት ያለመና
- መከናፈል (divider) እና ከዚህ በይኖሩን ካርና ወረቀት በመቀቀም ስቀቱን ማስላት ይችላል::



ገባል 2.18 የጠመዝማሪ መሰመር ስቀት አለበት

### ስለት

- የተለጠው መሰራርት = 1:200,000
- ልዩ ስቀት ከ “ሀ” እስከ “ለ” = 6.25 ሲንት ማትር
- 1 ሲንት ማትር ለ 200,000 ሲንት ማትር  
6.25 ሲንት ማትር = ?  
 $= \frac{6.25 \times 200,000}{100,000}$

ስለዕህ በ “ሀ” እና በ “ለ” መከከል ያለው የመሸት ላይ ስቀት

12.5 ካ.ለው ማትር ይሆናል ማለት ነው::

### ❖ መደበኛ (የተስተካክለ) ቁርቃ ይገኖው በታችኝን ስራት መሰነት

የመደበኛ (regular shape) ቁርቃ ያለቸውን በታችኝን ስራት ለማስላትና ለማውቅ በማከተለው ወንጠረቻ ላይ የሠራራውን ቁርቃ (Formula) መንቀቅ ማውቅ አስፈላጊ ይሆናል::

### ወንጠረቻ 2.1


መደበኛ ቁርቃ	የስራት ቁርቃ (formula)
ካኔ (Square)	ርዝሙት × ደርዝሙት (Side Square) መሬንም $C^2$
ቀጠ ገና እራት (Rectangle)	ርዝሙት × ደርዝሙት
ማስዘዋዣ ገና ማስተ (Triangle)	$\frac{1}{2} \times \Phi \times \Psi$
ከብ	$\pi r^2$

### ❖ የኩራ (Square) ቁርቃ ያለው የመሬት ስራት

ስራት =  $C\text{H}^2$  (ለሁሉም የሚለው ቁርቃ በማስቀም)


ርዝመታችውን ወደ ካላው ማቅረብ መቀየር ይችላል::

ስራት =  $C \times C$  ወይም  $C^2$




ምሳሌ 2.19 ክዕ

### ❖ ገዢ ማስተካከል (Triangle) ቁርቃ ያለው የመሬት ስራት




ማስተካከል ገዢ  
(Right Angled Triangle)

አንగል =  $90^\circ$



በዚ እርጥ ገዢ ማስተካከል  
(Obtuse Angled Triangle)

አንድ አንግል =  $> 90^\circ$  ይበለውል



በዚ እርጥ ማስተካከል  
(Acute angle Triangle)

አንድ አንግል =  $< 90^\circ$  ይገባል::

$C = \text{C}\text{H}$

$\Phi = \text{Phi}$

ስራት =  $\frac{1}{2} \times C \times \Phi$

ምሳሌ 2.20 ገዢ ማስተካከል

### ❖ ቁጥ ገዢ ማስተካከል (Rectangle) ቁርቃ ያለው የመሬት ስራት






$C\text{H}$

ስራት =  $C\text{H} \times W$

(height)  $\times$  (Width)

ምሳሌ 2.21 ቁጥ ገዢ ማስተካከል

ከዚ ቁርቃ ያለው የመሬት ስራት::



ምሳሌ 2.22 ቁርቃ ሲሆን

$$\text{የ } "u" \text{ ስፋት = } \pi \ell^2$$

$$\text{የ } "l" \text{ ስፋት = } \frac{1}{2}\pi \ell^2$$

$$\text{የ } "k" \text{ ስፋት = } \frac{\pi \ell^2}{4}$$

$$\text{የ } "m" \text{ ስፋት = } \frac{1}{5} \text{ ማለት-ም} = \frac{72^0}{360^0} = \frac{\pi \ell^2}{5}$$

## የተግበር ክንዱን

- የአንድ ተጥሃሸጠት በት የአገሪቱ እኩ ማቅረብ ካርታ ላይ 10 ሲንት ማቅረብ ስነመትና የ 5 ሲንት ማቅረብ ወርድ አለው:: የካርታው መሰራርት ደግሞ 1:200,000 ነው:: የእኩ ማቅረብ አጠቃላይ ስፋት ልፈጥ::
- አንድ የፍራፍራ እርሻ ካርታ ላይ 5 ሲንት ማቅረብ ስነመት በአራተም ገዢቶች በከላል አለው:: የካርታው መሰራርት ደግሞ 1:100,000 በሆነ የእርሻ በታወን ስፋት አስለ::
- አዲስ አበባ አንድ ከዚ ሁኔታ አለ በሌን አኅዳበ:: የዚህ አጋጣሽ ስነመት (radius) 10 ሲንት ማቅረብ በሆነ የካርታው መሰራርት 1:50,000 አንድሆነ በንመት የአይደቀ ስፋት ሲንት ነው?
- አንድ የመከና ማቆማያ በታ የሂሳት አንግል ቅርጽ አለው:: በዚህ መሠረት ሂደት አንግል ተረጋግጧል ቅርጽ ያለው የመከና ማቆማያ ስነመቱ 6 ሲንት ማቅረብ ቅመቱ 10 ሲንት ማቅረብ በሆነ የካርታው መሰራርት ደግሞ 1:25,000 በሆነ የመከና ማቆማያ በታወን ስፋት ምን ይህል ይሆናል?

## የተግበር ክንዱን

### የካርታ መሰራርቶችን ማነሳዊ

ካርታዎች በዘመኑን ቤት ባለ ታልቅ፣ ባለ መከከለኛ እና ባለ ታንሽ መሰራርት ተብሎው በሠራተ ይከፈላለ:: የአንድ ካርታ መሰራርት ባለ ቅጥር የሚያሳያው ነገርና መረጃዎች አነስተኛ ይሆናል:: በተጨማሪም የሚፈጸሙ መረጃ በጥም ጥቅልና ወሰን (generalized) ይሆናል:: የአንድ ካርታ መሰራርት ከኩ ባለ መጠን የሚያሳያው ነገርና መረጃዎች ሲሆ ገዢቶችን ይቀባል:: መረጃው በጥም የተጠቃለለ ላይሆን እያንዳንዱን ገዢ በግልጽ ያሳይል::

ለምሳሌ የአዲስ አበባ መልክክለምድራዊ ገዢታ በባለ ታልቅ መሰራርት ካርታ የኢትዮጵያ መልክክለምድራዊ ገዢታ ደግሞ በባለ ታንሽ መሰራርት ካርታ ተዋርጓው በቀርቡ በአዲስ አበባ ላይ የሚገኘት ነገሮች መንገዶች፣ ተጥሃሸጠት በታች፣ አበደተከርስተያን፣ መሰንደች፣ እኩ ማቅረቦች፣ ለሎች ገዢታዎች በግልጽ ይታደሉ:: ነገር ገዢ አዲስ አበባን በኢትዮጵያ ካርታ ላይ የሞኑንታት በአነስተኛ የነጥበ ምልክት ተወካለ ነው:: ስለዚህም የኢትዮጵያ ካርታ ካለው የተገለዥለትን ነገርና ነገሮች ማስያት አይቻልም:: በባለ ታልቅ መሰራርት ካርታ እና በባለ ታንሽ መሰራርት ካርታ መከከለ ያለት ካርታዎች በሙሉ ባለ መከከለኛ መሰራርት ካርታዎች ይቀባሉ::

### የካርታ ፍቃድቶች

በለ ታልቅ መሰራርት ካርታ፡- መሰራርታቸው ከ 1:50,000 በላይ ያለ ካርታዎችን ይገልጻል::

በለ መከከለኛ መሰራርት ካርታ፡- መሰራርታቸው ከ 1:50,000 — 1:250,000 የሚደርሱ

ካርታዎችን የካትታል::

በለ ታንሽ መሰራርት ካርታ፡- መሰራርታቸው ከ 1:250,000 በታች የሆነ ካርታዎችን ይቀባል::

### የክለለ ትያቄዎች 2.3

#### **ሀ. በአውቀት እና የተመሸረቱ ትያቄዎች፡-**

- የመስራርትን ትርጉም ስጻ::
- የመስራርት መግለጫ መንገድዎን ዘርዝሩ::
- የቀጥታ መሰመር ሆኖችን ስንፈልግ የምንከተላቸው ቅደም ተከተሉትን በንርሃር አስቀምጣ::
- የእኔና አነስተኛ ስሩት ያለውን የመሬት ገጽ ይዘዋል የምናሳይበት ካርታ (ከመስራርት አኞም) የትኩዎ ዓይነት ካርታ ነው::
- ካርታ ላይ የእኔናን የተስተካከለ ቁርቃ ያለውን በታ ስሩት ስፍል በዋናናነት ለንመለከታቸው የሚገባ ነገዎችን ዘርዝሩ::
- የትኩዎ በታቸውን የሰንጠርት መሬ በካርታ ላይ ለማሳየት የምት በቀመጥነትን መስራርት ወሰነ:: ይህን መስራርት የመረጥቷሁበትን የሚከናወት አስረዳ::

#### **ለ. የበድን ሲሆን**


- የተለያየ ነገዎችን ካርታ ላይ ለማሳየት ስራለግ የተለያየ መስራርቶችን መጠቀም አስፈላጊ የሚሆነው ለምን እንዲሆነ ተወያዩ::

## ቍል ፭

- ቁጥታዊ መስፈርት:- በነርፍና በመረጃ መካከል የዚህ ማቅረብ አማካይነት የሚገለጡበት መስፈርት
  - ማዘኝነትዊ መሆኑ:- ማስተካከለ አስተኛ ተፈጥሪዎች ይዘጋጀው ነው ይችሁ አካልነት
- የሙቀርር አንቀሳቸው ነው::**
- ገዢ ገምድ:- በደንብው የሚፈልግ፣ በመፈጸም ስም የገምድ ማይነት
  - ክምፍት:- በየዚህ ክምፍት በቻ በመፈጸም መሬት አደጋጭ ወደ አቅተኛ በቻ በመሞጣት የተለያዩ  
ንጂዢቶን የሚያሳይ ይፈለስ ክምፍ
  - አንፈት:- ነጥልዎች አንቀሳቸው በሚፈጥሩ ገዢ የተለያዩ አስተኛ ክምፍ አቅተኛ አቅተኛ  
አቅተኛ ስላክ አንፈት በስራው ስም ስለንበት መፈጸም አንፈት አስራው ሥር ገዢ ስላክ አንፈንፈም አስተኛ  
በለላ አስተኛ ስም ወደ ገዢ ስለንፈት አንቀሳቸው አንፈት ይባላል::
  - የረከተር መስፈርት (Seismograph) :- የርሱ ማድረግ መጠናን (ካድስን) ስመሰለት የሚያገለገል  
መሆኑ ነው::
  - ይለል:- በመፈጸም መሬት ክምፍ በቻ ተጥሮ የመግኘት በዘመኑ አካባቢዎች የተከተማች አፈር
  - ገምድ ሆኖም:- በመፈጸም መሬት የዚህ ሆኖም አስተኛ አቅተኛ አቅተኛ አቅተኛ አቅተኛ
  - ገምድ ትኩ፡- ወደ መፈት ገጽ ስቀዎች ተመርወር የሚወጠ የቀሰጠ ይኋገናኝ አመልካም ወዘተ
  - ገምድዎንት፡- የቀሰጠ አስተኛ አደጋጭ ወደ መፈት ገጽ መመጣት

## ማጠቃለያ

- የመሬትን ገጽ የሚለው መጠይች ሂይለታ የሚባለት ወይም በስተቀር አኋናር ገዢ ተሻሽል የሚያሳይሩ ሂይለታ ወራቸ ውጤ፡ የንብስ ሂይል፡ የበረዳ ስርስራና የባክር ጥንቃቄ ፍቃድ፡፡
- በመስርስርና በእጥበት የመሬትን ከፍታ የመቀነስ ሂደት ጉጥገመሽ (degradation) ይባላል፡፡
- በጊዜ ሂደት አለቶችን በመሰጣዊ ወደ ደቃቁ አከልነት የመቀርር እንቅስቃሴ ደግሞ ፍርድና ተብሎ ይጠራል፡፡
- ስጋርና (Stalactite) ከዚ ጥሩ ገዢ ቅልቁል የሚጠበጠል የኖሩ ድንጋጌ ነው፡፡ ከዚ ወላል ወደ ገዢ እየተቀለለ የሚሆድ የኖሩ ድንጋጌ ደግሞ ጉልት ካልሱት (Stalagmite) ይባላል፡፡ ስጋርናን ጉልት ካልሱት ስገኔ የሚፈጻሚው የኖሩ ድንጋጌ የሚሰራ የሚፈጻሚው ይባላል፡፡
- በወራቸ ውጤ ወይም በንብስ ወይም በውቅድና ጥንቃቄ እና በሚጠቀሰው በረዳ አማካይነት የተሰጣበ኏ አለቶች ከከንድ በታ ወደ ለላ በታ ታጥበው ስመሰኑ ስርስ (Erosion) ይባላል፡፡
- ስጋርና አለቶች በወራቸ ውጤ፡ በተጠቀሰውን በረዳ፡ በውቅድና ጥንቃቄ፡ በንብስ ሂይል ከከንድ በታ ወደ ለላ በታ ታጥበው በመውሰድ በአዲስ በታ ላይ ለከማና ከምት (Deposition) ይባላል፡፡
- የእሳት ገዢ ፍንዳታ፡ የመሬት መንቀጥቀት፡ ቁልጫ፡ የመሬት መስንጠቅ የመሳሰሉት የመሬት አብዛኛ ስርዓት ገጽ የሚፈጥሩ ወሰጣዊ የመሬት ገጽ ለዋጭ ሂይለታ ፍቃድ፡፡



## ጥምህር ሁስት

## የክለሳ ትምህር

### ሀ. የሚከተሉትን ትምህር እውነት መደም አስተ በማስተ መሰኩ::

1. በምድረሰበት የነጋዴ የሻርሻሸ ሂይል ወሃ ነው::
2. አርታለ የሚገኘው በአናር በአራራዊ ክልል ወሰኑ ነው::
3. ገምሮ ሁኔታ በመፈት ገጽ ላይ የሚፈልጉ ቅልጥ አለት ነው::
4. የደለል ክምት (Deposition) ለገዢርና መፈጻሚ የሚከተሉት ለማንኛለል::
5. ቅልብሽና ካንፈት ወሰኑዋ የመፈት ገጽ ላዋቸ ሂይልው ነው::

### ለ. አካላም

### በ “ሀ” ለይኖር የተዘረዘሩትን ቅልት በ “ለ” ለመ ካቀበት ተረኞት ነው መደም አስተ ተረኞት ይርሱ::

#### “ሀ”

1. ስርዓቱ
2. ስተቶ ይለል
3. ቅልብሽ
4. ገምሮ ሁኔታ
5. ገምሮ-ዋነት
- .

#### “ለ”

- ሀ) የተቆለለ የኋር ዝንጋጀ አካላት
- ለ) በስራ ክምት የሚፈጻሚ
- ሐ) የሚሰከለ መፈት ቅልበት አለት ተገኘትና መውጣት
- መ) በሁለት ስፋሄዎች ግዢት የሚፈጻሚ
- ወ) በዋና ጥሩ ላይ የሚጠበቅበለ የኋር ዝንጋጀ አካላት
- ሂ) በከርመ የሚደርሱ የቀለበት አለት
- ሆ) ስፋሄዎች (Plates)
- ሻ) በውሃዎች ወሃ ክምት የሚፈጻሚ
- ቁ) ወደ ገጽ የሚደርሱ የቀለበት አለት

### ሐ. ምርመራ

### ለማከተሉት ትምህር ተከከለኛውን መሰረት መርማቻሁ ይች::

1. ከማከተሉት ጥንድች አንዳ አገባብነትን አያመለክነትም::  
 ሻ) አውሃጥና አስደ  
 ሸ) የአትላንቴክና የአንድ ወቅያዎስ  
 ሻ) ከማከተሉት አንዳ አገበር አይፈጸም::
- ሀ) ወጪዎች ሂይልው - የመፈት ገጽ ላዋቸው  
 ሸ) ወካይ መሰራርት - በስራት የተለመደ  
 ሻ) ቅልብሽ - የሚቀጥ ተራራ  
 ሻ) ወሰኑዋ ሂይልው - የመፈት ገጽ ገንዘዣ እና አፍራሽ

3. ከሚ.ከተለት አንቀጽ ብል ት-ንሽ መሰራርት የክርታ እያደለም  
v) 1:250,000                  d) 1:300,000  
l) 1:500,000                  m) 1:50,000

4. በሁለት ነጥቦች መሳካል ያለው የክርታ ሌይ ሆኖ ተሸጋግጹ ነው:: የክርታው መሰራርት 1:200,000  
በሆነ የመሬት ሆኖ ተሸጋግጹ ይህን ያህል ይሆናል?  
v) 6 ኮ.ሎ. ማቅረብ                  d) 8 ኮ.ሎ. ማቅረብ  
l) 4 ኮ.ሎ. ማቅረብ                  m) 10 ኮ.ሎ. ማቅረብ

ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କାନ୍ତିଲାଲ

የመከተለትን ከፍት በታወች በተሰማሙ ቅል ወይም አረገ መለ::

1. 1:400,000 ወደ አጥቃዊ መሰራርት ስ.ቁጥር \_\_\_\_\_ ይህንል::
  2. ለእርታለ መ&መር ጥዢነት የሚኖው \_\_\_\_\_ ነው::
  3. ለማሽን አመራርነን በስተ የሚፈጸም በስተ የሚፈጸም \_\_\_\_\_ የሚኖረዋል::

የ. የኢትዮ ማስኬ ተያችሮች

ՕՉԻՒԾ ԴԵՔՎԵԴ ՀՎԵՍ ՄԱՅՈ ՈՐ::

1. በፍርሰራና በፍርሰራ አማካይነት የመሬት ወለል ክፍታ ገዢ የሚልበት ማረጋገጫ መንግሥት?
  2. በፍሰት ገጽ (running Water) የሚገመሩ የስርዓት የገዢ የገዢ ተከተል::
  3. በክፍታ ላይ በጥም ስራ አካባቢን ለማሳየት የሚያስተካክለው የትኝው የመከራርና የይነት ነው?
  4. በተደረገውም ልማርና እኩል የሚያለው ሆኖታትን ለርሱ::

**ፍተሻ**

**ልታክናውኝቸው የምትቃደቸውን ተግባራት ለመግለጫ ይህን (✓)  
ማስከት በሆኑና ወሰጥ በማናር አመልካች::**

1. የመራት ገጽ የሚለው ሰነድ በይዘጋጀትን እንዲያለሁ::
2. ስርሽናና ያለፈ በመራት ገጽ ላይ የሚያደርገትን ተግኑና  
እኔያለሁ::
3. የመራትን ገጽ የሚለው ሰነድ በይዘጋጀትን  
እንዲያለሁ::
4. የመራት ገጽ የሚለው ሰነድ በይዘጋጀት በመራት ገጽ  
ለይ የሚያደርገትን ተግኑና እኔያለሁ::
5. የክርታ መሰራርት የዚህ ማለት እንደሆነ እኔያለሁ::
6. ለንግር (መሰመራዊ) መሰራርት የሚገለግባቸውን የተለያየ  
መንገዶች ስም እኔያለሁ::
7. የክርታ መሰራርትን ከነገሩ ወደ ለለው መሰራርት መለወጥ  
እችላለሁ::
8. ከክርታ ላይ ልማትና ስሌትን እኔለሁ::